

Buying fruit and vegetables

አትክልትና ፍራፍሬን መግዛት

شراء الخضار والفاكهة

Many fresh vegetables and fruit are available all year. They usually cost less when they are in season.

هناك أنواع عديدة من الخضار والفاكهة الطازجة المتوافرة طوال السنة، وتكون أسعارها عادة أقل في موسمها.
ዓመቱን በሞላ ብዛት ያለው አዳዲስ አትክልትና ፍራፍሬ ይቀርባል። ብዙጊዜ የማምረቻ ወቅታቸው ሲሆን ይረክሳሉ።



Most fresh vegetables and fruit are priced 'per kilogram/per kg'. 1000grams equals 1kg.

አብዛኛው አዳዲስ አትክልቶችና ፍራፍሬ ዋጋቸው በኪሎ ግራም ክብደት መጠን ሲሆን 1000 ግራም 1 ኪ.ግ ይሆናል።

يتم تسعير أغلب أنواع الخضار والفاكهة الطازجة بالكيلوغرام. 1000 غرام = 1 كغ.

You can buy more or less than 1 kilogram. For example:

يمكنكم شراء أكثر أو أقل من كيلوغرام واحد، فعلى سبيل المثال: አአንድ ኪ.ግ በላይ ወይም በታች መግዛት ይቻላል። ለምሳሌ:



125grams

125 ግራም 125 ግራም



1/2kg

1/2 ኪ.ግ نصف كغ



1kg

1 ኪ.ግ 1 كغ



2kgs

2 ኪ.ግ 2 كغ



Some vegetables and fruit are sold ‘per item’

አንዳንድ አትክልትና ፍራፍሬ “በቁጥር” ይሸጣል

بعض أنواع الخضار والفاكهة تباع بالقطعة

Sometimes fresh vegetables and fruit are pre-packaged. The price is usually on the package or sign.

አንዳንድ ጊዜ አዳዲስ አትክልትና ፍራፍሬ በእሽግ ይሸጣል።
ዋጋው በታሸገበት ላይ ሊታይ ይችላል።

في بعض الأحيان تكون الخضار والفاكهة الطازجة معبأة، ويكون سعرها عادة مدوناً على العبوة أو على لوحة.



Dried vegetables need to be cooked.

ለደረቀ አትክልት ማብሰል ያስፈልጋል።

الخضار اليابسة يستلزم طهيها.



Dried fruit can be eaten from the packet.

ደረቀ አትክልት ከባኑ አውጥቶ መብላት ይቻላል።

الفاكهة المجففة يمكن أكلها من العبوة.



You can also buy vegetables and fruit in cans.

እንዲሁም በቆርቆሮ የታሸገ አትክልትና ፍራፍሬ መግዛት ይቻላል።

يمكنكم أيضاً شراء الخضار والفاكهة المعلّبة.



Choose canned fruit in natural juice.

ከተፈጥሮ ጭማቂ ጋር የታሸገ ፍራፍሬ መምረጥ።

اختاروا الفاكهة المعلّبة المحفوظة في عصير طبيعي.